

ጣና

ምን ነካህ እሳ ጣና ማህጸንህ አረም አበቀለ

አንተን ጠጥቶ እምቦጭ እየተስፋፋ አንተን እየገደለ

እንቦጭ አንተን መምረጡ አይታሰብ ከቶ አንተ ባትመቸው

የባሕር ማዶ ዘርን ከርስህ ባይወደው

አረ ለመሆኑ እንዴትስ አንተን አሰኘው?

መድከምህን እንዴት አወቀው?

ደክመሐል። ነው ሚስጥሩን እምቦጭ አንተ ላይ መዝመቱ?

ምነው ፈቀድክለት ምንድነው እጅ መስጠቱ?

ታምራት ነው ነገሩ ውስጥህን የፈታህ ያደረገህን ተሸናፊ

ሕላዌህን ይሻልሃል አትጥፋ እንደዋዛ አትሁን አላፊ

ጣና! በረከት ነው መኖርህ የተበላሸው ከርስህን አሁን ፈውሠው

ያበቀልከው። ያሳደከው። ሳይጠፋህ ፍጠን እና ቅደመው

አሁንም ግዜ አለህ ቀድመህ እምቦጭን አጥፋ

አቅሙን ሳይበረታ በጣም ሳይስፋፋ

አሁን ብታንቀላፋ ገዢህ ይሆን እና እንደ ንጉሱ

እምቦጭ ሲያይልህ መሸነፍ ነው ውጤቱ የለም መመለሱ

ጣና መለስ በል.....ፈትሸው ውስጥህን

ይሻላል መሆን እንደድሮህን

እንደ አባይ አንተም ምረጥ እድገትህን ሳይሆን መጥፋትህ

አባይ አለ አብሮህ እንደ ጥንቱ አልኝታ ቆመዋል ከጎንህ

እኔም ታመምኩኝ ያንተን ጤንነት መታወክ ሥሰማ

አንተን የሚያሳጣኝ ሕመምህን እያለ እንዴት ልሁን እኔ ጤናማ

ያንተም ሞት ማለት የእኔ መሞቴ ነው ማለት ባይሆንም

ከመሔድህ በኋላ መኖሪን ዘላለሙን ቢቀጥልም

ያንተን መጨረሻ ፍጹም መቀበል አልችልም

አግዝሃሎህ ያቅሜን እንዳተርፍህ ራስህ ባታክምም

አለሁልህ ብሎት አባይ እየገሰገሰ ነው እያለ ደፋ ቀና

ወንድሙን እንዲታደግ ነበር ሳይባል ጣና

ጣና በደክመ አባይ ጉልበት እየሆነ እዚህ በደረሱ በጋራ

አሁን ግን ጣና አንቀላፋ እያቃተው መጣ የቤት ሥራ

የጣናን መዳከም አባይ አስተውሎ ሊረዳው እንደበፊቱ

እምቦጭ ሸለለ እንቦጭ አቅራቢ በአባይ ላይ ጣና ግን ተዘጋ አንደበቱ

የጣና አዝኝ እምቦጭ ሆነ የበላይ ንጉሱ አባይን ሊሞግተው

መቸ አወቀው እና ሸለለ ቀረርቶ አባይን እንደማይመልሰው

ዱር ገደሉን ደጋ ቆላውን እያልፈ ተራራን እያንቀጠቀጠ መርሸዋል

ምንምን ሳይበገር ከፊቱ የቆሙት እያንበረከከ ጠራርጎ በቦታው ደርሷል

አባይ ባላሰበው ድንገት፡ ጣና በእምቦጭ ተሸንፎ አብሮ መጓዙን ቢከዳው

አባይ ጥልቅ ነው መሰረቱ እንደ ጣና አይፈታም ትጥቁ ይዘልቃል ከቦታው

ረኝሱን መራራውን መንገድ ሲያስተናግድ ኖረዋል ለብቻው እስከአሁኑ

ጣናን ሲደግፍ ሲያበረታ አሳልፈዋል ዘመኑ

ጣና ቢኖር መልካም ነው አባይ ሂያው እንዲሆን ትርጉም ባይኖረውም

የጣና ህያውነት ለአባይ አለም ባይሆንም

አባይ ሳይታክተው፡ ጣና ሲቸግር አለኝታ መከታው ነበረ እስከ ዛሬ ዕለት

አሁንም ለወደፊቱም አጋሩ ነው ጣናን ለመታደግ እስክቻለበት

ጣና ተመከር ማሕጸንህን እምባጭ አይብቀልበት ሞትህ ነው ውጤቱ

መለስ በል። ሁን ይሻለሃል እንደጥንቱ

እምባጭ ልምላሜ አይደለም ቅጠልነቱ አረንጓዴ መምሰሉ ደምቆ መታየቱ

ሚስጥረ እምባጭ ህያው መስሎ መዋሸቱ

ጣና ብትጠፋ እሱም አይቀርም መሞቱ

አጥፍቶ ጠፊ ነው። ያ ነው አቅሙ አይታሰብ መቀጠል በሂወቱ

አገር በቀል ያልሆነ አጥፊ የእጽዋት ዘር

አባይን ለማስቆም አባይ እንዳይሆን ለአገር

አባይ እንዳይሆን ቁምነገር

እምባጭ ባንተ ላይ ዘርቶ አባይን ለመመከት

እምባጭ ተወክሎ ባንተ አግኝቶ ሕይወት

የውጭወቹ ተልእኮ እንዲሰራበት

እምባጭ ቢበራከት ጣና ጠፍተህ አባይ ቢሆን ለብቻው

አባይ ለማስሸበር አባይ ለመበገር ቢበዛ ጫጫታው

አባይ ያውቅበታል ጥልቀት ነው ሚስጥሩ ፍጹም አይሻርም

ከቶ አይበገርም አንድም ከቶ አይቆምም

ይጓዛል ይሔዳል መድረሻው ይዘልቃል

ሐሳቡን ያደርሳል ይፈጽማል ቃል

እና ጣና እንደ አባይ ሁን ቃልህን አትዘንጋ

አይፈታ ሆድህ እባጭ ቢይንጋጋ

እንደ አባይ በርታ አባይንም አትራቀው ስለአንተ ይቆማል

አንተን እያዳነ አደጋው ተጋፍጦ ስለአንተ ሂወት ይሰጣል

አባይ አለ እንደጥንቱ

ስለአንተ አልቀረም መሞቱ

ግን ዋናው አንተ ነህ። እምባጭ እንዲጠፋ መታጠቅ ነው ለፍልምያ

እምባጭ ለማምከን ለመግደል ሳይቀረው ዝርያ

ፈተና ሲበዛብህ ድርቅ በአገሩ ሲበራከት

ስንት ወንዝ፣ ስንት ሐይቅ፣ ሱጋሉጥ ለሸንፈት

ጣና! ከቶ አልፈታም ብለህ ቆይተህ እስከ አሁን ዘልቀሃል

ኮስማናው እምቦጭ እንደት ያደክመሃል?

መዳከምህ ከአንተ ፍጹም አይጠበቅም ብርታት ነው ታሪክህ

አትሻ መጥፋትህ ይሻላል መኖርህ

እምቦጭን መክተው እሱ እንዳይቀድምህ

ከፈለግክ መኖርህ

ግጥም

በተጋዳላይ

alula.humermetkel@gmail.com